

# የእንጭጩን ሽመልስ አብዲሳን ስሕተት የደገመው የአነጋውያኑ አሕዴዶች መግለጫ!!!

አነጋውያኑ አሕዴዶች የደደቡቹን የሽመልስ አብዲሳንና የታዬ ደንድአን የተሳሳቱ አስተሳሰብና አመለካከት የደገመ ወይም ያረጋገጠ መግለጫ ማውጣታቸውን ከኢ.ቴ.ቪ ዘገባ ማረጋገጥ ይቻላል!!!

አቶ ታዬ ደንድአ እንዳለው ሽመልስ "ነፍጠኛ!" ያለው "የዘውዳዊ ሥርዓቱን እንጅ የአማራን ሕዝብ አይደለም!" ማለቱ ይታወሳል። የአሕዴድ መግለጫም "...ከየትኛውም ወገን የመጡ ጨቋኝ ገዥዎች ጥቅማቸውን እንጂ የመጡበትን ወገን እንደማይወክሉ ፓርቲው በጽኑ እንደሚያምን የገለጸው ፓርቲው፣ ባለፉት ዘመናት ሲደረጉ የነበሩት መራራ ትግል ከጨቋኝ ገዥዎች ጋር እንጂ ከሕዝቡ ጋር እንዳልነበረና ሕዝቦች ሲጨቁኑ እንጂ ሲጨቁኑ እንዳልኖሩ ፓርቲው ገልጿል!" ሲል ኢ.ቴ.ቪ ዘግቧል።

እዚህ ላይ እጅግ መጠንቀቅ የሚኖርብን ነገር እንዳለ አጥብቄ ማስገንዘብ እወዳለሁ። እነኚህ አነጋውያን "የአማራን ሕዝብ አይደለም ነፍጠኞችን ወይም የቀድሞውን ሥርዓት ወይም ጨቋኝ ገዥዎችን ነው!" በማለት የዘውዳዊ ሥርዓቱንም ቢሆን እንዲኮንኑ እንዲያወግዙ እንዲያንቋሽሹ በሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች ምክንያት ፈጽሞ ልንፈቅድላቸው አይገባም!!!

1ኛ. ለምሳሌ ያህል እነኚህ አነጋውያን አሕዴዶች "ነፍጠኛ፣ ጨቋኝ ገዥ፣ የድሮ ሥርዓት!" የሚሏቸው ከዐፄ ምኒልክ እስከ ዐፄ ኃይለሥላሴ የነበረውን ዘውዳዊ ሥርዓት መሆኑ ይታወቃል። አሮሞዎች የኢትዮጵያ መንግሥት በ16ኛው መቶ ክ/ዘ ዓይተነው የማናውቀውን መድፍ የተባለ ከባድ መሣሪያ ታጥቆ በመጣው የቱርኮችና የዓረቦች ጦር ታግዞ መላ ኢትዮጵያን ወሮ አመድ ያደረገውንና ስር ለሰደደ ድህነት የዳረገንን የግራኝ ወረራ የፈጠረላቸውን መልካም አጋጣሚ ተጠቅመው የገቡ ከመሆናቸውና ዐፄ ገላውዴዎስ ከ15 ዓመታት በኋላ ወረራውን መቀልበስ ቢችሉም የሸዋው ሥርዓት መንግሥት አገሩን ወረውት በቆዩት በአሮሞዎቹ ያለ እረፍት በመወጋቱ ምክንያት እንደቀድሞው ሸዋ ላይ ተረጋግቶ ሀገር ማሥተዳደሩን ባለመቻሉ ሸዋን ለቆ መቀመጫውን ወደ ጎንደር ከማዛወሩና ከአቅሙ መዳከም ጋር በተያያዘም በአሮሞዎች የተወረረው ደቡባዊ የኢትዮጵያ ክፍል ዐፄ ምኒልክ መልሰው እስኪቆጣጠሩት ድረስ ለረጅም ዘመናት ጎንደር ካለው ከማዕከላዊ መንግሥት ቁጥጥር ውጭ ሆኖ በመቆየቱ አሮሞዎቹ ከዐፄ ምኒልክ በፊት ካሉ ዘውዳዊ ሥርዓት ጋር ትውውቅ ስለሌላቸው፣ አላቸውም ከተባለ ለከብት ዝርፊያ ከቤናዲር ሰማሌ እየተነሡ እየመጡ እየተዋጉ እየዘረፉ ይወስዱ፣ እየተማረኩም ይቀሩ ከነበሩበት ከ16ኛው መቶ ክ/ዘ በፊት ከነበረው ረጅም ዘመን ውጭ ትውውቅ ስለሌላቸው አሮሞዎቹ ከዐፄ ምኒልክ በፊት ካሉ ነገሥታቸውን ጋር በአገዛዝ ሥርዓት ትውውቅ የላቸውም። ለዚህም ነው አሮሞዎቹ የኢትዮጵያን ታሪክ ሲያወሩ ከዐፄ ምኒልክ የሚጀምሩት።

እናም አነጋውያኑ "ነፍጠኛ፣ ጨቋኝ አገዛዝ፣ የድሮ ሥርዓት!" ሲሉ ከዐፄ ምኒልክ እስከ ዐፄ ኃይለሥላሴ የነበረውን ዘውዳዊ ሥርዓት ማለታቸው እንደሆነ ልብ ልንል ይገባናል። አሁን ጥያቄው ይህ ከዐፄ ምኒልክ እስከ ዐፄ ኃይለሥላሴ የነበረው ዘውዳዊ ሥርዓት አነጋውያኑ እንደሚሉት ጨቋኝና ጨፍጫፊ ነበረ ወይ? የሚለው ነው።

እንደምታውቁት አነጋውያኑ ያንን ሥርዓት ለመከሰስ የሚያቀርቧቸው ክሶች በሙሉ ሊባል በሚያስችል ደረጃ የፈጠራ ክሶችና መረጃ የማይቀርብባቸው ክሶች ናቸው። ይህንንም የሚያደርጉት ፀረ ኢትዮጵያ የሆነ በባዕዳን የተጫኑትን የጥፋት ዓላማቸውን ለማሳካት ማመሃኛ የሚሆን የበደል ትርክቶችን ፈጥረው መናኘት ግድ ስለሆነባቸው ሆን ብለው ነው!!!

እርግጥ ነው ዐፄ ምኒልክ ኢትዮጵያን መልሶ አንድ የማድረግ የዐፄ ቴዎድሮስን የተቀደሰ ዓላማ ፍጻሜ ላይ ለማድረስ ወደ ደቡባዊውና ምሥራቃዊው የኢትዮጵያ ክፍል ባደረጉት ዘመቻ አስቀድሞ በተደጋጋሚ በሰላም ተለምነው እምቢ ያሉትን ወግተው አስገብረውታል። የጥንቷን ኢትዮጵያም ሁሉንም ባይሆን የተቻለውን ያህል ለመመለስ በቅተዋል። ታዋቂውን የእነ አባ ጅፋርን በምሥራቅ አፍሪካ ትልቁን የባሪያ ንግድ እንቅስቃሴንም መግታት ወይም ማስቆም ችለዋል!!!

ይህ የዐፄ ምኒልክ ዘመቻ የራሳቸውን ወራሪነት ፈጽሞ ማሰብና ማንሳት ለማይፈልጉት አነጋውያኑ ወረራና ጭፍጨፋ ነው። ስለሆነም በየደረሰበት ፈጠራዎቻቸውን እያከሉ ይኮንኑታል አወግዙታል። ይህ ኩነታቸውና ውግዘታቸው ፈጽሞ አግባብነት የሌለውና በአስቸኳይ ማቆም እንደሚገባቸው ስሕተት እየሠሩ መሆኑን ባፍም በመጥሐፍም አስረድተን የማሳመን ግዴታው ያለው በእኛ ጫንቃ ላይ ነው!!!

ችግሩ የአሮሞ ልኳን በዚህና ተያያዥ ጉዳይ ላይ በመረጃ የተደገፈ (evidence based) የሆነ፣ አመክንዮአዊና ሳይንሳዊ ውይይት ማድረግ ፈጽሞ የማይፈልጉ መሆናቸው ነው። ይህንን ከሚያደርጉ ሞትን ይመርጣሉ። ምክንያቱም እንደሚያዋጣቸውና በቀላሉ እንደሚሸነፉ ያውቃሉና ነው!!!

እኛ ግን ይህ እንዲሆን ማድረግ ይጠበቅብናል። ካልሆነ ግን ታሪካችን በፈጠራ ክስ እንዲጠለሽና እንዲጠፋ እየፈቀድን እንደሆነ ልናውቅ ይገባናል!!! ስለሆነም አንደኛው ምክንያት አነጋውያኑ የሚያነሟቸው ክሶች በሙሉ የፈጠራ ክሶች በመሆናቸው ሲሆን።

ጊኛው ደግሞ አሕዴድ/አነግ እንደምታውቁት እስከዚህች ዕለት ድረስ ዜጎችን በማንነታቸው ምክንያት የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ከማድረግ እስከ በቋንቋቸው እንዳይማሩ፣ እንዳይዳኙ፣ እንዳይተዳደሩ እስከማድረግ የደረሰ ከወያኔ ጋር በመሆን በሀገሪቱ ታይቶ የማይታወቅ በርካታ አረመኔያዊ የግፍና ሰቆቃ ዓይነት የፈጸሙና እየፈጸሙም ያሉ በመሆናቸው በማንም ላይ ጣት የመጠቆምና ማንንም የመክሰስ የሞራል ብቃት ፈጽሞ የሌላቸው በመሆኑ ነው!!!

እናም አሕዴድ በዚህ መግለጫው "የሕዝቦች የእኩልነት፣ የፍትሕና እና የነጻነት እንዲረጋገጥ ሲታገል ቆይቷል እየታገለም ይገኛል!" ያለው ነገር ነጭ ውሸት መሆኑን ሊያውቅ ይገባል!!!

ቀጥሎም "... ባለፉት ዘመናት የተሠሩ ስሕተቶችን በጋራ ነቅሶ ማረም!" ሲልም ዘወትር የሚለፍፉትን የፈጠራ ክስ መሠረት በማድረግ "ሒሳብ ማወራረድ!" ማለታቸው እንደሆነ ልንገነዘብ ይገባል!!! እውነትና መረጃዎች መሠረት ተደርገው ፍትሕ በመበየኑ ወይም ሒሳብ በመወራረዱ ከተስማማን አሸናፊዎቹ ተጠቃሚዎቹ የሀገር ባለቤቶቹ ተካሾቹ እኛ እንጅ እናንተ እንዳልሆናቸው ጠንቅቃቸው ታውቁታላቸው!!! ለዚህም ነው ርቃቸው የገዛ ፈጣሪቸውን በመለፈፍ ከመረበሽ ከመበጥበጥ በስተቀር ችግሩን ለመፍታት ተቀራርቦ መወያየትንና መነጋገርን ፈጽሞ የማትፈልጉት!!!

ዛሬ ያም ያም እያነሳ የሚያወራው ይህንን ሁሉ የታሪክ ሙግት እኔ የዛሬ ስድስት ዓመት ማንም ትንፋሽ በማይልበት በዚያ አስፈሪ የጨለማ ዘመን 2006ዓ.ም. ዕንቁ መጽሔት ላይ ጽፌው አሮሞዎቹ "መጤ

ተባልን፣ ውጡ ተባልን!" በሚል እኔንና የመጽሔቱን አዘጋጅ "ለፍርድ ይቅረቡ!" በሚል የኦሮሞዎችን  
ዐመፅ ጅም ዩኒቨርሲቲ ላይ ያስጀመረው ረዘም ያለ ጽሑፌ የሚያትተው ይሄንን ነው። ታስፎበታለሁ  
ብዙ ዋጋ ከፍየበታለሁ!!! ጽሑፉን ማንበብ ከፈለጋችሁ እነሆ ሊንኩ፡-

[http:// www.goolgule.com/monuments-for-martyrs-or-victims/](http://www.goolgule.com/monuments-for-martyrs-or-victims/)

እናም ወገን ሆይ! አሁንም እልሃለሁ ወገብህን ጠበቅ ብታደርግ ይሻልሃል!!! የሚለው ጥብቅ መልእክቱ  
ነው!!!

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!!! ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!!!

ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው